

የሚያድነው ኢየሱስ

ክርስቶስ ብቻ ነው

ወንድ ልጅም ታወጣለች፥ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ፤ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና። ማቴ 1:21

በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። ፡- ዮሃ 3:16

ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም። ፡- ዮሃ 14:6

መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንድንበት ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ስም የለምና ።
የሐዋርያት ሥራ 4:12

እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ሁሉ አስቀድሞ ለእናንተ አሳልፌ ሰጠሁና፥ ይህ ክርስቶስ እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ኃጢአታችን እንዴት ሞተ?ተቀበረም፥ እንደ ቅዱሳት መጻሕፍትም በሦስተኛው ቀን እንደገና ተነሣ፤
1ኛ ቆሮንቶስ 15:3-4

በደሙ የኃጢአት ስርየት በጸጋው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን፤ ፡- ኤፌሶን 1:7

ሙሉ በሙሉ ልንረዳባቸው የሚገቡ አራት እውነቶች አሉ -

1. እግዚአብሔር በጣም ይወድሃል።

ከእርሱ ጋር በሰማይ የዘላለም ሕይወት እንዲኖርህ ይፈልጋል።
በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። :- ዮሃ 3:16

ከእሱ ጋር የተትረፈረፈና ትርጉም ያለው ሕይወት እንዲኖርህ ይፈልጋል።
ሌባው ሊሰርቅ ሊገድል ሊያጠፋም ይመጣል እንጂ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት እንዲኖራቸው፥ አብዝተውም እንዲኖሩት መጥቻለሁ። :- ዮሃንስ 10:10

ያም ሆኖ ግን ብዙ ሰዎች ትርጉም ያለው ሕይወት አይኑራቸውም፤ እንዲሁም የዘላለም ሕይወት ማግኘት ይችሉ እንደሆነ እርግጠኞች አይደሉም፤ ምክንያቱም…

2. ሰው በተፈጥሮው ኃጢአተኛ ነው። ከእግዚአብሔር የሚለየው ለዚህ ነው።

ሁሉም ኃጢአት ሠርተዋል ።
ሁሉ ኃጢአት ሠርተዋልና ፥ የእግዚአብሔር ምክብር ጎድሎአቸዋልና፤ ሮሜ 3:23
ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና … 1ኛ ጢሞ 6:10

የኃጢአት ደመዝ ሞት ነው።
የሃጢያት ደመዝ ሞት ነውና … ሮሜ 6:23

መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ዓይነት የሞት ዓይነቶችን ይገልጻል -

- አካላዊ ሞት

ከዚህም በኋላ ፍርድ ለሰው አንድ ጊዜ እንዲሞት እንደ ተሾመ፥ ዕብራውያን 9:27

- በሲኦል ውስጥ መንፈሳዊ ሞት ወይም ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ መለያየት

ነገር ግን ፈሪዎችና ያላመኑ ትዕቢተኞችም፥ ነፍሰ ገዳዮችም፥ አስማተኞችም፥ ጣዖትንም የሚያመልኩ፥ ሐሰተኞችም ሁሉ፥ እሳትንና ድንጋዩን በሚያቃጥለው ባሕር ውስጥ ድርሻቸውን ይኑራቸው፤ ይህም ሁለተኛው ሞት ነው። ራእ 21:8

ሰው በሃጢያቱ ምክንያት ከእግዚአብሄር ቢለይ ለዚህ ችግር መፍትሄው ምንድነው? ብዙውን ጊዜ መፍትሔው ሃይማኖት፣ መልካም ሥራና መልካም ምግባር ናቸው ብለን እናስባለን።

ይሁን እንጂ ከአምላክ የሚገኘው አንድ መፍትሔ ብቻ ነው።

3. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ የሚያቀኑበት ብቸኛው መንገድ ነው።

ይህ የአምላክ መግለጫ ነው።
ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ እንጂ ወደ አብ የሚመጣ የለም። ፡- ዮሃ 14:6

ለኃጢአታችን ሙሉ ቅጣትን ከፍሏል።
ክርስቶስ ደግሞ በመንፈስ እየተፈጠነ ወደ እግዚአብሔር ሊያደርስን ስለ ኃጢአቱ፥ ስለ ኃጢአቱ፥ ስለ ፍትሕ ምክኒያት ደግሞ አንድ ጊዜ መከራን ተቀብሎአልና፤ 1ኛ ጴጥሮስ 3:18
በደሙ የኃጢአት ስርየት በጸጋው ባለጠግነት መቤዠት ያለብን፤ ፡- ኤፌሶን 1:7

የዘላለም ሕይወት ተስፋ አለው።
በወልድ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ ወልድንም የማያምን ሕይወትን አያይም፤ የእግዚአብሔር ቁጣ ግን በእርሱ ላይ ጸንቶ ይኖራል። ፡- ዮሐ 3:36
የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ስጦታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወት ነው። ሮሜ6:23

4. ለመዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን ።

መዳናችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በእግዚአብሄር ጸጋ ምክንያት ነው።
በጸጋ በእምነት ታድናለህና ፤ ከራሳችሁምእንዳትሆኑ ፤ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፤ ማንምእንዳይመካ ከሥራ አይደለም።
ኤፌሶን 2:8-9

የጌታን ስምየሚጠራ ሁሉ ይድናልና ሮሜ10:13

የሴነር ጸሎት

ይህን በእምነት ጸልዩ ።
ጌታ ኢየሱስ ስለ ወደድከኝ በጣም አመሰግንሃለሁ ኃጢአተኛ መሆኔን እመሰክራለሁ ፤ ምሕረትህን ምእለምናለሁ ። ስለ ኃጢአቴ ሁሉ ትከፍል ዘንድ በመስቀል ላይ ስለ ሞተህ ፣ ስለ ቀበርህና ስለ ትንሣኤህ እናመሰግናለን ። እንደ ጌታዬ መድኃኒቴ እታመናለሁ (፪) የዘላለም ሕይወት ስጦታህን ተቀብያለሁ ሕይወቴን ምለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ ። ትእዛዛትህን ሁሉ እንድፈጽምና በዓይንህ ደስ እንዲሰኝ እርዳኝ ። አሜን ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ታምነህ ከሆነ የሚከተሉት ተፈጽሞልዎታል -

- አሁን ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለም ሕይወት አለህ። ወልድንም የሚያይ በእርሱም የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው የላከኝ ፈቃድ ይህ ነው፤ በመጨረሻውም ቀን አስነሣዋለሁ። :- ዮሃ 6:40

- ኃጢአታችሁ ሁሉ ተከፍሏል፤ ይቅርታም ተደርጎላችኋል ።
(ያለፈው፣ የአሁኑ ፣ የወደፊት)
ይህ ሰው ግን ስለ ዘላለሙ ስለ ኃጢያት አንድ መስዋዕት ካቀረበ በኋላ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ፤ ዕብ. 10:12

- በአላህ ፊት አዲስ ፍጥረት ነህ። የአዲስ ሕይወትህ መጀመሪያ ይህ ነው።

እንግዲህ ማንም ሰው በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጡር ነው፤ አሮጌ ነገር አለፈ፤ እነሆ፥ ሁሉ አዲስ ሆነ። 2ቈረ 5:17

- የእግዚአብሄር ልጅ ሆነህ ነበር።

ነገር ግን የተቀበሉትን ያህል፥ በስሙ ለሚያምኑ አቸው እንኳ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ኃይልን ሰጣቸው፤ ዮሐ 1:12

መልካም ሥራ የመዳናችን ማስረጃ ወይም ፍሬ እንጂ የምንድንበት መንገድ አይደለም።

በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠርን በእርሱ እንድንመላለስ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለሾመው ለመልካም ሥራ የተፈጠርን የእርሱ ሥራ ነንና። :- ኤፌሶን 2:10

እግዚአብሔር ይባርክዎ!